

ተቀጽላውን ቆርጣችሁ ጣሉ!

አባ መላኩ 03-11-18

የኢህአዴግን አበቃቀልና የአስተዳደግ ባህል በአጽዕኖት ለተመለከተው፣ ኢህአዴግ ጸረ-ህዝብና ጸረ-ዴሞክራሲያዊ ሊሆን የሚችል ፓርቲ አይደለም። ምክንያቱም ኢህአዴግ የወለደው ጭቆና እና ብሶት ነው። ኢህአዴግ መሰረተ ሰፊ ህዝባዊ ድጋፍ ያለው ፓርቲ ነው። በእኛ፣ ከእኛ፣ ለእኛ የሆነ ፓርቲ በመሆኑ ነው። እውነት እውነቱን እንነጋገር ካልን ኢህአዴግ ለአገራችንና ለህዝብ የለውጥ መሰረት አልሆነምን? ኢትዮጵያ ማስመዝገብ ለቻለቻቸው ዘርፈ ብዙ ስኬቶች መሃንዲስ ኢህአዴግ አይደለምን? በአገራችን የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲፈረግቅ ኢህአዴግ ፊት አውራሪ አልነበረምን? በአገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው እንዲከፋና ራሳቸውን እንዲቀበሉ፤ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ኢህአዴግ የማይተካ ሚና አልተጫወተምን? በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የኢህአዴግ አስተዋጽዖ ወሳኝ አልነበረምን? ኢህአዴግ በዓለም ዓቀፍ መድረክ አገራችን አዲስ ገጽታ እንድትላበስ አላደረገምን?

በዕርግጥ በአገራችን በርካታ ችግሮች አሉ። ሁሉም ችግሮች ግን በኢህአዴግ የተከሰቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አይደሉም። ኢህአዴግ በራሱ የፈጠራቸው ችግሮችም ቀላል የሚባሉ እንዳልሆኑ እስማማለሁ። ይሁንና ለሁሉም ችግሮች ግን ምንጩ ኢህአዴግ እንዳልሆነ በዕርግጠኝነት መናገር ይቻላል። አንዳንድ ግለሰቦች የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲሉ ሁሉንም ችግሮች ከመልካም አስተዳደር ጉድለት ጋር ለማስተሳሰርና ኢህአዴግን ለማሰጠን የሚያደርጉት ፈጭ ስመለከት አፍራሊሁ። በመንግስት የአቅም እጦት መንገድ ያልተዘረጋላቸው ወይም ውሃና ኤሌክትሪክ ያልቀረበላቸው አካባቢዎች የመልካም አስተዳደር ችግር ተደርጎ መወሰድ የለበትም።

ለአገራችን የሚበጃት ሁሉንም ችግሮች በየፈርጃ ብንመለከታቸውና በጋራ ሆነን መፍትሄ ብንፈልግላቸው እንጂ በነውጥና ሁከት መፍትሄ እናመጣለን በማለት የበሬ ወለደ ፖለቲካ ለአገራችንም ለህዝባችንም የሚበጅ አካሄድ አይሆንም። ሁሉንም ነገር ወደ ኢህአዴግ መወርወር ኢህአዴግ ራሱ መፍትሄ ይፈልግ ማለት ተገቢ አይደለም። ኢህአዴግም የእርሱ ጥፋት የሆነውንም ያልሆነውንም የእኔ ጥፋት ነው ብሎ ጠቅሎ መውሰድ አይገባውም። ኢህአዴግ ለሁሉም ችግሮች መፍትሄ ሊያመጣ ከቶ አይቻለውም።

መልካም አስተዳደር ማስፈን የዕለት ተግባር አይደለም። ሁሉም ችግሮች ዕለቱን መፍትሄ አያገኙም። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት ወይም ገዥው ፓርቲ የሚችሉትን ሁሉ በማድረግ ላይ ናቸው። ይሁንና ሁሉም ችግሮች በአንድ መፍትሄ ሊያገኙ አይችሉም። የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙት በሁሉም ባለድርሻ አካል ጥረት እንጂ በገዥው ፓርቲ ጥረት ብቻ የተፈለገው ውጤት ሊመጣ አይችልም። በየትኛውም መስክ ለጥፋት ሃይሎች የሚሆን ምቹ ምህዳርን ማሳጣት አንዱ የመንግስትና የገዥው ፓርቲ ተግባር መሆን መቻል ይገባል። የተሰጣቸውን ህዝባዊ አደራ መወጣት የማይችሉና ህዝባዊ ድጋፍ የሌላቸው፣ ለግል ጥቅማቸው ያደሩ አልፎ አልፎ ደግሞ ድብቅ የጥፋት ኃይሎች ፖለቲካዊ ተልዕኮ ይዘው በመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ኃይሎችን በፅናት መታገል ያስፈልጋል። ህዝቡ የነውጥና የሁከት ጋሻጃግሬዎች እንማን እንደሆኑ ጠንቅቆ ያውቃል። በመሆኑም እነዚህን አካላት ለህግ አሳልፎ መስጠት ይኖርበታል።

ለአገራችን የሚበጃት ለችግሮቻችን መፍትሄ መፈለግ ያለብን በስክነና ምክንያታዊ በሆነ መልኩ መሆን መቻል ይኖርብናል። በአሁኑ ወቅት መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር የፊት ለፊት ውይይት በማድረግ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት የሚያስችሉ በርካታ መድረኮችን በማድረግ ላይ ነው። የአገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ጅምር ቢሆንም፤ መነጋገርና መወያየት የሚያስችል ፖለቲካዊ ምህዳር አለ። ይህን መልካም ጅምር ለንጠቀምበት ይገባል። መስማማት ወይም አለመስማማት አንድ ነገር ሆኖ፤ ቁጭ ብሎ መነጋገር መቻል በራሱ የመጀመሪያውና ትልቁ መልካም ነገር ነው። ጤነኛ የሃሳብ ልዩነት የዲሞክራሲ ስርዓት መገለጫ ነው።

የጥበትና ትምክህት ሃይሉ የጽንፈኛው የዳያስፖራ ሚዲያዎችንና ማኅበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም አገር እንዳበቃላት አድርገው የተለያዩ መረጃዎችን በመንዛት ህብረተሰቡን በተለይ ወጣቱን ለሁከትና ነውጥ ለማሳሳት የሚያደርጉትን ሩጫ ማጋለጥ የሁሉም አገር ወዳድ ዜጋ ሃላፊነት ሊሆን ይገባል። የነውጥ ሃይሎች የጥፋት ተልኳቸውን ትኩረት አድርገው እየሰሩ ያሉት የብሄር ግጭቶች እንዲፈጠርና እንዲስፋፋ ማድረግ ላይ ነው። የጥበትና ትምክህት ሃይሎች ዓላማቸውን ለማሳካት ሁሉም ነውጥና ሁከትን ይመርጣሉ። ነውጥና ሁከት መፍጠርና በተለይ በብሄሮች መካከል የሚደረግ ግጭት የጥፋት ሃይሎች ዋና ስትራቴጂ ነው።

ግምገማ የኢህአዴግ የጥንካሬ መሰረት ነው። ኢህአዴግን ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ እስከ አገርና ህዝብ መምራት ደረጃ ውጤታማ እንዲሆን ካደረጉት አበይት ምክንያቶች ውስጥ አንዱና ቀዳሚው ይህ ጠንካራ የግምገማ ባህሉ እንደሆነ በርካቶች ይስማማሉ። ይህ የግምገማ ባህሉ አባላቱ ጥሩ የሰነ ምግባር ምንጭ እንደሆናቸው፣ አባላቱ ተጠያቂነትን እንዲያውቁና የተጣለባቸው ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ ካደረጋቸው ምክንያቶች ቀዳሚውና ዋናው ጉዳይ ነው። በእርግጥ አሁን ላይ እነዚህ የኢህአዴግ ጠንካራ መሰረት እየተሸረሸሩ እንደመጡ አንዳንድ ሁኔታዎች ያመለክታሉ። ይሁንና ከድርጅቱ የቆዩ ልምድ ኢህአዴግ ወደ ቀድሞው አቋሙ ለመመለስ የሚከብደው አይመስለኝም። ኢህአዴግ በቡድን አሰራር ላይ መሰረት ያደረገ ፓርቲ በመሆኑ አንዳንድ ግለሰቦች በባላቸው ድርጅቱ ላይ የሚከሰተው ተጽዕኖ እጅግም ነው። ለዚህ ነው ኢህአዴግ ወደ ቀድሞው አቋሙ ለመመለስ አይከብደውም ለማለት የደፈርኩት። በኢህአዴግ ቤት ማንም በዛሬ አቅሙ እንጂ በትላንት ማንነቱ የማይለካው።

ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት በእያንዳንዱ የአገራችን ስኬት ላይ የኢህአዴግ ጉልህ አሻራ አርፎበታል። አገራችን በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የተመሰከረለት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ለተከታታይ ለ15 ዓመታት በማስመዝገብ የዜጎች ህይወት መለወጥ ኢህአዴግ ከፍተኛ ድርሻ አለው፤ ኢህአዴግ የአገራችን የገንገን የነበረውን ድህነትን ከግማሽ በላይ እንዲቀንስ አድርጓል። በጦርነት ትታወቅ የነበረች አገር ዛሬ አስተማማኝ ሰላም ማረጋገጥ በመቻሏ የኢንቨስትመንት መዳረሻ ለመሆን በቅታለች፤ በስንዴ ልመና ትታወቅ የነበረች አገር ዛሬ ላይ በምግብ ሰብል ራሷን ችላለች ከዚህም አልፎ እጅግ ከባድ የተባለውን 2008 ጀምሮ ተጽዕኖው እስካሁን ያልተላቀቀንን ድርቅ በአመዛኙ በራሷ አቅም መወጣት ችላለች። አገራችን በምትከተለው የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ የዲፕሎማሲ የበላይነት እንዲኖራት በማድረግ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዓቀፍ መድርኮች ተሰሚነት እንዲኖራት ኢህአዴግ ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራዎችን አከናውኗል። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ በአካባቢያዊም ሆነ አህጉራዊ እንዲሁም በዓለም ዓቀፍ መድረኮች ያላት ተሰሚነት እጅጉን አድጓል። በዓለም ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት እንድትታወ አዲስ ገጽታ እንድትላበስ ኢህአዴግ የአንበሳውን ድርሻ አበርክቷል። በማበርከትም ላይ ነው። እነዚህ ሁሉ ስኬቶች የኢህአዴግ አይደሉምን?

ባለፉት 23 ዓመታት ኢትዮጵያ ህገመንግስታዊና ጠንካራ አገር ለመሆን የበቃቸው፤ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነጻነትና እኩልነት የተረጋገጠው፣ ጅምር ቢሆንም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መለማመድ የጀመርነው፣ በተከታታይ ለ15 ዓመታት ባለሁለት አሃዝ ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት በማስመዘገብ ሁሉም በየደረጃው ፍትሃዊ ተጠቃሚ መሆን የጀመረበት፤ በአገራችን ድህነትን ከግማሽ በላይ መቀነስ የተቻለው፤ የአገራችን ተሰሚነት በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በዓለም ዓቀፍ ደረጃ እጅጉን ከፍ ያለው፤ አገራችን በፖለቲካ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚም በአፍሪካ ትኩረት የምትሰብ አገር ለመሆን የበቃቸው በኢህአዴግ አመራር ነው።

ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ የምናስተውላቸው አንዳንድ ነገሮች ኢህአዴግዊ ባህሪያት፤ ኢህአዴግዊ ባህሎች አይደሉም። ኢህአዴግ ከቀድሞው አቋሙ እየተነሸራተተ ነው፤ ዛሬ በኢህአዴግ ቤት ህዝቦችን እየገነገነ መጥቷል፤ ሁሉም በየቅሉ መጓዝን መርጧል። በዚህ አካሄድ የህዝብ ተጠቃሚነት አይረጋገጥም፤ የአገር አንድነት፤ የህዝቦች አብሮነት አይጠበቅም። ህዝቦችን የህዝብን ስሜት በመኮርኮር የህዝቦችን አብሮነት ይሸረሸራል፤ ህዝብን ያባላል፤ አገርን ይበትናል ። በመሆኑም ኢህአዴግ ውስጣዊ ችግሩን ለመቅረፍ፣ በፍጥነት ወደ ቀድሞ አቋሙ ሊመለስ ይገባል። ሰሞኑን የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ የሚያደረገው ሰብሰባ የእያንዳንዳችንን ህይወት የሚመለከት በመሆኑ የኢህአዴግ አመራሮች ሆይ ለህዝባችሁ፣ ለአገራችሁ እንዲሁም ለራሳችሁ ስትሉ ቆም ብላችሁ ሁኔታዎችን መርምሩ፤ ተቀጽላውን ቆርጣችሁ ጣሉ።